

Ethiopian National Transitional Council
P.O.Box 40963
Arlington, VA 22204
Tel: 1-703-659-6000 (US and Canada)
Tel: +44-7958-487-420 (Europe, Mid. East and Africa)
Email: contact@etntc.org
Website: www.etntc.org



February 24, 2015

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ አራተኛ መደበኛ ስብሰባን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት ፌብሩዋሪ 19 እና ጌብረክብረ 22 ቀን 2015 በአሜሪካ ቨርጂኒያ 4ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን በተሳካ ሁኔታ አካሂዷል። የጉባኤው ተሳታፊዎች የድርጅቱን እንቅስቃሴዎች ሂደት ከአመራሩ የቀረበውን ሪፖርት አድምጠው ውይይትና ግምገማ በማድረግ፤ የድርጅቱ አመራር አባላት ላይ ለሚገኙት አሁንም እያደረጉ ላሉት ክፍተቶች ጥረትና አስተዋጽኦ የጉባኤው ተሳታፊዎች ምስጋናቸውንና አድናቆታቸውን ከመግለጽ ባሻገር ሁሉም ከአመራሩ ጎን እንደሚቆሙ ቃል ገብተዋል። ጉባኤው በቀረቡት አጀንዳዎች ላይ ጥልቅ ውይይት በማድረግ የሚከተሉትን ውሳኔዎችን አሳልፏል።

1ኛ/ የኢትዮጵያን ነባራዊ፣ ወቅታዊና ተጨባጭ ሁኔታዎችን በመመርመር፤ በሀገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ፣ እንዲሁም ኢትዮጵያን ህዝቧ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር እንዲኖር የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንዴት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ውሳኔ አስተላልፏል።

2ኛ/ ጉባኤው የሽግግር ምክር ቤት አመራርና የአካባቢ ምክርቤቶች ሪፖርቶችን አዳምጦና ተወያይቶ አጽድቋል።

3ኛ/ ጉባኤው የምክር ቤቱ የመተዳደሪያ ደንብ ላይ ተወያይቶ ማሻሻያዎች አድርጓል።

4ኛ/ የሽግግር ምክርቤቱ ከሌሎች የፖለቲካና ሲቪክ ማህበራት ጋር እያደረገ ስላለው የሁለትዮሽ ውይይትና፤ በሂደት ጥረቱን ወደወል ውይይት በማሸጋገር፤ በአንድ ማዕከል የሚንቀሳቀስ ሁሉን አቀፍ የአማራጭ ኃይል እንዲመሠረት እየተደረገ ስላለው ጥረት ጉባኤው በስፋት ከተነጋገረ በኋላ የተጀመረውን አበረታች ጥረት የምክር ቤቱ አመራር እንዲቀጥልበት በሙሉ ድምፅ ተስማምቷል።

5ኛ/ ጉባኤው ቀጣዩን የአንድ አመት የስራ መርሃ ግብረ በማጽደቅ፤ የሥርዓት ለውጥ ለማምጣት የአቅም ግንባታ ሥራን መሥራት የግድ አስፈላጊ መሆኑን ተወያይቶበት ለሚቀጥሉት 6 ወራት ልዩ ትኩረት እንዲሰጥበት የሽግግር ምክርቤቱን በሰው ሃይል፣ ፋይናንስ፣ ቴክኖሎጂና ሎጂስቲክስ ለማጠናከር ሁሉም አባላት እንዲረባረቡ መመሪያ አስተላልፏል።

ሽግግር ምክር ቤቱን አስመልክቶ በአንዳንድ ወገኖች ዘንድ አልፎ አልፎ ጥያቄ ስላስነሱ ጉዳዮች፤ ብዥታዎችን ለማጥራት ጉባኤው የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥቷል፡-

1ኛ/ ሽግግር ምክር ቤቱ፤ በሀገራችን የተንሰራፋውን ጸረ-ህዝብ፣ ጸረ-አንድነትና፣ ጸረ-ኢትዮጵያ የሆነውን አገር በቀል ፓርታይድ አዝዛት አስወግዶ ዘላቂ የሆነ የዲሞክራሲያዊ ስርአት ለመገንባት በሁሉ አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት እንዲተካ የሚታገል “ህዝባዊ የፖለቲካ ተቋም” ነው።

2ኛ/ የሽግግር ምክር ቤቱ መሰረታዊ ዓላማ የህወሃት ስርአትን በማስወገድ የኢትዮጵያን አንድነትና ሉዓላዊነት፣ የዜጎችን ሰብአዊ መብት ለማስከበር ሁሉን አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም መታገልና፤ ከባለድርሻ አካሎች ጋር ቅድመ-ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው።

3ኛ/ የሽግግር ምክር ቤቱ በጉባኤ ቀደም ሲል የወሰነውን የትግል ስልት፤ ሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት መሆኑን በድጋሚ አጽድቋል። ተግባራዊ ለማድረግም የሽግግር ምክር ቤቱ የማደራጀት፣ የማስተባበርና የመምራት ድርሻ ይኖረዋል።

4ኛ/ የሽግግር መንግስት ስንል፤ የወያኔ/ኢህአዴግ አዝዛት ከተወገደ በኋላ የሚተካና በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት እስኪቋቋም የሚያገለግል ጊዜያዊ አስተዳደር ነው።

5ኛ/ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤቱ የሽግግር መንግስት አይደለም። የሽግግር መንግስት የትና እንዴት እንደሚቋቋም ህዝባዊ ምክር ቤት ተደርጎበት የሚወሰን ይሆናል።

ጉባኤው በማጠቃለያው ላይ፤ ህገደንቡን መሰረት ባደረገ አካሄድ የአስመራጭ ኮሚቴ አባላትን በመሰየም ግልጽና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሄዶ ለ2 አመታት የሚቆዩ የምክር ቤት አመራር አባላትን መርጧል። ከተመረጡት አመራር አባላት ውስጥ አቶ ስለሺ ጥላሁን (ሊቀመንበር)፤ አቶ ገረመው ሰይፈ (ም/ሊቀመንበር)፤ አቶ አበበየሁ አሉላ (ጸሃፊ)፤ አቶ መንሱር ኑሩ (የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ) ሆነው ድርጅቱን በስራ አስፈጻሚነት እንዲመሩ መርጧል። በመጨረሻም ጉባኤው ቀጣዩን የጉባኤ ቦታና ጊዜ በመወሰን ተጠናቋል።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)